

# በሰሜን አሜሪካ ከሚገኘው የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የአማራ ብሔር ማንነት ኮሚቴ የተሰጠ አጭር መግለጫ፡-

የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ሆይ!!

እንደሚታወቀው የትግራይ ወያኔ(ህወሃት) በ1972 ዓ/ም ተከዜን ተሻግሮ ወደ ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ከገባበት ጊዜ ጀምሮ የወልቃይት፤ የጠገዴና ጠለምትን ሕዝብ ዘር በማጽዳትና በማጥፋት እስከ አሁን ይህን የኮሚቴው መግለጫ እስካወጣንበት ሰአት ድረስ ቀጥሎበት እንደሚገኝ ግልጽ ነው።ይህን ፀረ-ሕዝብና መርዘኛ የመስፋፋት ፍላጎቱን ተግባራዊ ለማድረግ ሲባልም ሴት፤ ሕፃን ፤ወጣትና ሽማግሌ ሳይላይ ወገኖቻችን በጅምላ ተጨፍጭፈዋል፤ታሰረዋል፤በእሥር እንዳሉ እንዲሞቱ ተደርጓል፤የትውልድ ቀያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ ተደርጓል ፤ ሐብት ገብረታቸው ተቃጥሏል ተዘርፏል ፤ ርስት ጉልታቸውን ተነጥቀዋል፤በርካታ የቀንድና የጋማ ከብት በኃይል ተወርሷል ፤ ደን መንጥሮ ጭራሮ ሰብሮ ያቀናነውን ለምና ውሃ ገብ መሬቱን ተነጥቋል።

ይህ ሁሉ ሲሆን ደራሽ ወገን ባይገኝም የወልቃይት፤ጠገዴና ጠለምት ሕዝብ ከላይ ከፍ ብለው የተጠቀሱት ጭካኔ የተሞላባቸው አረመኔያዊና ፋሽስታዊ ርምጃዎች ቢወሰዱበትም አሜን ብሎ እጅ እግሩን አጣጥፎ አልተቀመጠም።ትግሉን በተለያዩ ሰልጦች ቀጥሎ ዛሬ ላይ ደርሷል።ይህን ሀቅ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አሳምሮ ያውቀዋል።ድምፃችን ከፍ አድርገን የምንጮኸውም የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ጉዳይ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ ነው። በተለይም የአማራ ብሄር ሕዝብ በእኛ ላይ የተሠነዘረው ጥቃት የራሱም ጥቃት እንደሆነ ሊያምንበትና ለመፍትሄው ሊረባረብ ይገባዋል።

ከሳለፍናቸው አምስትና ስድስት ወራቶች ቀደም ብሎ የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ሕዝብ የሀገሪቱ ሕገ-መንግሥት በሚፈቅደው መብት መሠረት የአማራ ብሔር የማንነቱን መብት ለማስከበር ከሕዝብ በተመረጡ ከአብራኩ በተወለዱ ልጆቹ አማካኝነት ኮሚቴ ተመሥርቶ ሥራውን በይፋ እያንቀሳቀሰው ይገኛል።እስከ አሁን የተገኘ ፍታሃዊ ምላሽ ባይኖርም ኮሚቴው የአማራ ብሔር ሕዝብና የመላውን ኢትዮጵያዊ ሕዝብ ድጋፍ በመጠየቅ የተነሳበትን የአማራ ብሔር ማንነት መብት ለማስከበር እጅግ ተጠናክሮ እንዲወጣና ጥያቄው መልስ እንዲሰጠው ለሚመለከታቸው መንግሥታዊ የሆኑና ጉዳዩ የሚያገባቸው መንግሥታዊ ላልሆኑ ተቋማት በማቅረብ ድምጹን ከፍ አድርጎ በማሰማት ላይ ይገኛል።

ይሁን እንጅ ሕገ-መንግሥቱን ተገን አድርገው የሕዝቡን ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተወከሉ ወንድሞቻችን ይህን ጥያቄ ለምን አነሳችሁ ተብለው በእሥራት ላይ ይገኛሉ። የተያዙበት ምክንያት አግባብ የሌለው በመሆኑ ለፍርድ ቤት ጉዳዩ ቀርቦ ፍርድ ቤቱ በነፃ ቢያሰናብታቸውም ልዩ ልዩ ምክንያቶችን በመፍጠር በቁጥጥር ሥር እንዲውሉ ተደርጓል።ስለዚህ ወንድሞቻችን በአስቸኳይ እንዲፈቱና ያቀረብነው ጥያቄም አግባብ ያለውና የማንነት ጥያቄ ስለሆነ በሕገ-መንግሥቱ የሠፈረው ደንብ ስለሚፈቅድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይህን ጉዳይ አትኩሮት እንዲያደርግበትና በውል እንዲያጠናው በትህትና እንገልጽሳለን።

እኛ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ተወላጆችም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው ኮሚቴያችን የእኛን ሁለገብ ድጋፍ እንዲያገኝ በማለት መጀመርያ በዚህ ዓመት በጥር ወር የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ተወላጆች የኩሉምባሰ ነዋሪዎችን ሰብሰባ ጠርተን ኮሚቴ ተመርጦ የሕዝብ ፈርማ አሰባሰብ ለኤምባሲው በአካል የሰጠ ሲሆን ለሁለተኛ ጊዜ ሚያዝያ 30/2008 ዓ/ም በኩሉምባሰ

አሃዮ የሚገኙ የጎንደር ተወላጆችን ለሰብሰባ ጠርተን በሰብሰባው ላይ በህዝብ ላይ የደረሱ ችግሮች እየደረሱ ያሉትንም በማንሳት በጋራ ከተወያየን በኋላ ኮሚቴው በሰው ኃይል ተጠናክሮ እንዲወጣና ኢትዮጵያ ለሚገኘው ኮሚቴ ያሳለለ ስድገትን እንዲሰጥ በማለት ሰብሰባው የተጠናቀቀ ሲሆን ይህ ኮሚቴም ከሕዝብ የተጣለበትን ኢደራ ተሸክሞ ግዳጁን ለመወጣት አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል።

ይህ በዚህ እንዳለ ግን ሕጋዊ የሆነውና በሕዝብ የተመረጠው ኮሚቴ ይዘት የተነሳውን ጥያቄ አግባብ ባለውና ፍትሃዊ ምላሽ እንዲያገኝ እየሄደበት ያለውን መንገድ በጣሰና ወደ ግጭት ሊያስገባ በሚችል መልኩ በእነዚህ ከፍ ብለው በተጠቀሱት አካባቢ በሚኖር ሕዝብ ስም የሚወጡ ጸሁፎችንም ሆነ በራዲዮና በቴሌቪዥን የሚቀርቡ ዜናዎች የወልቃይት ጠገዴና የጠለምትን ሕዝብ ወይም በሰሜን አሜሪካ የሚንቀሳቀሰውን ኮሚቴ እንደሚይወከል እየገለጹን በተጨማሪ በትሕትና ለማሳሰብ የምንወደው ዛሬም ነንም የመላውን አማራ ሕዝብና የኢትዮጵያውያንን ድጋፍ እንዳይለየን ነው።

በዚህ ጉዳይ ዙርያ በየትኛውም ቦታ በሕዝብ ከተመረጠው ኮሚቴ ውጭ በዚህ አካባቢ ሕዝብ ስም አጅንዳ ይዞ የሚቀርብ ወገን ካለ የወልቃይት ጠገዴና ጠለምትን ሕዝብ ወክሎ ሳይሆን ራሱን ወክሎ እንደቀረበም እንድታውቁት እያልን ስለ አካባቢው ሁኔታ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ከተፈለገም የኮሚቴውን ሊቀመንበርና የሕዝብ ግንኙነት ኮሚቴውን በማነጋገር አስፈላጊውን ግንዛቤ ማግኘት እንደሚቻል አክለን ለመግለጽ እንወዳለን።

ይህ ጉዳይ ወላጆቻችን ኢድዋ ላይ የተቀዳጁትን ድል ለመበቀል በቅጥረኛነት ስንቁን ስንቆ ጠላቶቻችን የሰጡትን ትጥቅ ታጥቆ የተነሳ አገር በቀል ጣሊያን ጋር የሚካሄድ ትንቅንቅ መሆኑን በሚገባ አውቀን የተነሳንበት ስለሆነ በግር ግር የሚካሄድ ነገር ሁሉ ከትርፍ ይልቅ ጉዳቱ ስለሚያመዘን ስኬታማ ለማድረግ እውነታውን ከመገንዘብና ከመቀበል አልፎ ሌላ ትርጉም እንዳይሰጠው መግለጽ እንወዳለን። በመጨረሻም በሰላም እየተካሄደ ያለው ፍትሃዊ የሙባት ጥያቄ ተጠያቂው ወገን ህወሃትና የትግራይ ክልል አውቀው በሩን እስከሚዘገቡት ድረስ በዚህ መንገድ እንሄዳለን በሩን ከዘገቡት በኋላ ግን ይህ አሁን ብዙዎች የሚፈልጉት ግጭትም ሆነ ጦርነቱ አይቀሬ ስለሆነ ያኔ እንደርስበታለን።

በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ኮሚቴ።